

ቀን 27/11/2012ዓ.ም

ኢትዮጵያዊያንን ለመታደግ የኢትዮጵያዊያን ወቅታዊ ሥራችን ልናደርገው የሚገባው፡-

ምዕራብ አዉሮፓዊያን አፍሪካን ተቀራምተዉ ህዝቡን በባሪያነት ለመግዛት ዓልመዉ ሢሠሩ ዓላማቸዉን የአከሸፈችዉ ኢትዮጵያ መሆኗ ግልጽ ነዉ። በዚህም የጥቁር ዓለም ሕዝብ መመኪያ እና የአፍሪካ የነፃነት ቀንዲል እንድትሆን አስችለዋታል። ይህን ድል ግን ድል ተመችዎች በበጎ አላዩዋትም። በመሆኑም በተለያዩ ጊዜዎች በግልጽ እና በስዉር ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ለማጥፋት ተደጋጋሚ ጥረት አድርገዋል።

ከአደረጉት ጥረት አንዱ እስ በሱ ሥጋን በኩብት ጠበሱ እንዲሉ የባንዳ ልጆችን አሰልጥነዉ እና አደራጅተዉ በብሄር ነፃነት ስም ዐማራዉን በገዥነት፣ በጨቋኝነት እና በነፍጠኝነት ፈርጀዉ እሱን በማጥፋት ሥራ ላይ እንዲሰማሩ አደረጉ። የዚህ ዓላማ ግብ ዐማራዉ በሁለንተናዊ መልኩ ከተዳከመ ኢትዮጵያ እንደ አገር መቀጠል አትችልም። ትበተናለች። በዚህም የምዕራባዊያን ፍላጎት ይሳካል የሚል ነዉ።

ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ የሥልጣን ምንጭ የአንድነት ምልክት የሆነዉን ዘዉዳዊ ሥርዓት ርዕዮተዓለማዊ ክንድ የሆነዉን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሐይማኖት ዐማራ የተሰኘዉን ነገድ ማጥፋት እንደሆነ ሰበኩ። አስተማሩ። ይህ ሂደት ባለፉት 60 እና 70 ዓመታት በስፋት በመሥራት ይኸዉ እና ዛሬ ዘዉዳዊ ሥርዓቱ ፈርሶ ሊያንሰራራ ከማይችልበት ደረጃ ላይ ይገኛል። ሃይማኖቱ የነበረዉን ሥልጣን እና ተሰሚነት አጥቷል።

ዛሬ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሥልጣን ዉስጥ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ የሆነ ሰዉ ፈልጎ ማግኘት አይቻልም ። ዐማራዉ በኢትዮጵያ የመኖር ዋስትና አጥቶ በደቡብ በደቡብ ምዕራብ የመኖር ዋስትናዉን ተነጥቆ የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ጽዳት ወንጀል ተፈጽሞበታል። በዚህ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ዐማራ ተገድለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል።

ሰሞኑን የአሮሞ ጽንፈኖች ለዘመናት ቀድሞ የአቀዱትን ዐማራን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን የማጥፋት እና ኢትዮጵያን አሮሙማ የማድረግ ዓላማ በሀጫሎ ሁንዴንሳ ግድያ ስብብ ተደርጎ በዝዋይ፣ በሻሻመኔ፣ በአርሲ ነገሌ፣ በአዳሚቱሉ፣ ዴራ፣ አጋርፋ፣ ባሌ ወዘተ ማንነትን እና ሃይማኖትን መነሻ በማድረግ በዐማራ እና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይዎች ላይ ያነጣጠረ ፍጅት ተፈጽሞአል። ይህን ድርጊት በስሙ ላለመጥራት ጥረት ሲደረግ ይስተዋላል። ይህን የዘር ማጥፋት መግለጫ የሆነዉ ክህደት ነዉ። ክህደት ደግሞ ለሌላ ዙር ፍጅት ከመጋበዙ ሌላ እዉነተኛ ፍትሕ እንዳያገኝ ያደርጋል። ኢትዮጵያዊያን ይህን ፍጅት በስሙ በመጥራት ዳግም የዘር ፍጅት እንዳይፈጸም ለማድግ ከመጣር ባሻገር የዘር ማጥፋት ዓለም አቀፍ ወንጀል የፈጸሙ ወንጀለኞች ለፍትህ እንዲቀርቡ ማድረግ የዕለት ተግባራችን ልናደርግ ይገባናል።

ኢትዮጵያን ለማጠፋት የተሰለፉ ኃይሎች ይኸውና ባደራጁቸው እና በመሯቸው የነገድ ነፃ አውጭ ድርጅቶች አማካኝነት በዐማራ እና በአርቶ ዶክስ ሃይማኖት ላይ የከፈቱት የጥፋት ዘመቻ ወደ መጨረሻ መድረሻቸው እያመራ እንደሆነ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በተባለው አካባቢ የተፈጸመው የማንነት እና የሃይማኖት ፍጅት በግልጽ ያሳያል። ኢትዮጵያን ለማጥፋት በቅድሚያ ዐማራን ማጥፋት ብለው ዓልመው እና ተደራጅተው መጀመሪያ የተሰለፉት የባንዳ ልጆች እና የልጅ ልጆች እንመለስ ዜናዊ ናቸው። መለስ እና ቡድኖቹ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የነደፉት መርህ ግብር ከግብ ለማድረስ የተጠቀመበት ሥልት ዐማራን እና ኦሮሞን እሳት እና ጨድ አድርጎ እየቆሰቆሱ በማያያዝ ዓላማቸውን ከግብ ማድረስ ነበር።

ለዚህም የኦሮሞ አድርባይዎችን በግንባር ወያኔዎችን በጠባቂነት በጀርባ አሰልፎ ሰርቷል። መለስ ዜናዊ ለተከታይዎች አበክሮ እና አጠንክሮ በመመሪያ ያስተላልፍ የነበረው ዐማራ እና ኦሮሞ አንድ የሆኑለት ድርጅቱ ህወሀት ያልቅለታል የሚል ነበር። ስለዚህ ከካቢኔዎች እስከ ደህንነቶች የአሉት ሁሉ የመጀመሪያ ስራቸው መሆን የአለበት በተለያዩ ቦታ እና ሥልት ዐማራ እና ኦሮሞ አንድነት የማይፈጥሩበትን ሥራ መሥራት ነው። ለዚህም ሥራ ብቁ አድረጎ የመረጠው ደ/ር ገብረ ፅዮንን ሲሆን ሲሞትም የማጣላት ስራው እንዲቀጥል ተናዘለት በዚህ ሥራው ላይ ተጠምዶ ይገኛል። የመለስ ዜናዊ ሕዝብ ከሕዝብ ማጣላት፣ የህገመንግስት መጣስ፣ ሕዝብን ያለጥፋት እየአሰሩ መደብደብ፣ ሽባ ማድረግ፣ መግደል፣ ንብረት መዘረፍ ወዘተ ሥራቸው የአንገፈገፈው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተረባርቦና ተጋድሎ የአመጣውን ለወጥ አክሽን የወያኔን ሥርዓት ለመመለስ በሚከተሉት ሥራዎች ተጠምደዋል።

1ኛ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ከሆኑት ግብፅ ጋር በማበር የዐባይን ግድብ እንዳይገደብ ማድረግ፤ በኢትዮጵያ ሰላም እና መረጋጋት እንዳይኖር ማድረግ፤

2ኛ ዐማራ እና ኦሮሞ እሳት እና ጭድ ሆነው በአጥፊ እና ጠፊነት እንዲቆሙ በማድረግ ወያኔ ወደፖለቲካ ማማወ እንዲመለስ የሚቻለውን የጥፋት ተግባር ሁሉ መስራት ናቸው። አይሆንምን ትተሽ ይሆናልን ባሰብሽ እንዲሉ የባንዳ ልጆች የጀመሩትን የማፍረስ ሥራ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን አጢነን ኢትዮጵያ እንደ አገር የአርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እንደሃይማኖት ዐማራ እንደ ዐማራነቱ ተጠብቆ መዘለቅ አለባቸው የምንል ወገኖች ከምንጊዜውም በበለጠ በአንድነት ተጠናክረን መሥራት የሚጠበቅብን ዛሬ ነው።

ሙላት በላይ